


ድርጅ ሃምሳ ኔጋር




✎ Winny Asara  
📧 Winny Asara  
📄 Dawit Girma  
😊 amharisk  
|| nivå 3

Skrevet av: Winny Asara  
Illustrert av: Winny Asara  
Oversatt av: Dawit Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) og er videreformidlet av Barnebøker for Norge ([barnebok.no](http://barnebok.no)), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>




ዶሮና ሃምሳ አግር ጓደኞች ነበሩ። ሁሉም ግን  
ይደካከራሉ። አንድ ቀን ኳስ ለመግጠምና ማን  
እንደሚበልጥ ለማየት ወሰኑ።

፡፡ቋገመጃ ሕጻነወ ነጠህህገወ  
ግሪ ፡፡ፃርሃጽ ቋገሂ ሆህ ልገሌሂ ሆጠህ ፡፡ቋሃርሃቶ ቆገሂ  
ግሪ ፡፡ገሀህ ሠፃሀጽ ሆህ ለሌ ልገሌሂ ሆጠህ ፡፡ቋገሀህ  
ረሠጾ ሐግሪ ፡፡ጎመጃ ቶወጭወ ነጎጎ ጎጌ ሆኑ ጾወ





በፍጹም ቅጣት ምት ይዋጣልን ብለው ወሰኑ። መጀመሪያ  
 ሃምሳ እግር በረኛ ሆነ። ዶሮ መታች፣ አንድ ጎል አገባች።  
 በመቀጠል የሃምሳ እግር ተራ ሆነ። መምታትና ጎል  
 አስቆጥሮ ማካካስ አለበት።



ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ዶሮዎችና ሃምሳ እግሮች ጠላቶች  
 ሆኑ።

::ሥረዓተ ልሳና ተሰጥቶ ገሥት  
ሆኖ ::ሥረዓተ ፍጥነት ለሌሎች ገሥት ሆኖ ::ሥረዓተ  
ግብርና ለሌሎች ገሥት ሆኖ ::ሥረዓተ ገሥት ሆኖ



::ቅርብ ወይንም ግን ስላለው ግን  
ገሥት ሆኖ ለሌሎች ልማት ::ሥረዓተ ፍጥነት ፍጥነት  
ሆኖ ሥረዓተ ገሥት ሆኖ ሥረዓተ ገሥት ሆኖ






ዶሮ በመሳቷ በጣም ተናደደች። በጣም አሳዛኝ ተሸናፊ ሆነች። ሃምሳ እግር መሳቅ መፈንደቅ ጀመረ ምክንያቱም ጓደኛውም ብትሆን እንዲህ ያለ ፈንጠዝያ ታቦዛ ነበር።




ዶሮ አገሳች። ከዚያ ዋጠችና ወዲያው አስታወከች። ከዚያም አነጠሰችና ሳለች። ደግሞ ሳለች። ሃምሳ እግር አስጠሊታ ነበር!

ጎረቤት ሆሎሎ ስቶትጋሳ ሲቻል ጋሀላላላ ስህተ ሎሌሀ ልጅ  
፡፡ወቅሠቀ




፡፡ጋሀላላ ቶሎሆጅ ሎሀሀላ ልጅ ፡፡ጋሀላላ ቀቀላሀ  
ስቀ ጋሀላላ ስቶሆ ስፊቀሆላ ጋረቤ ሆሎሎ ፡፡ቶሆላላ  
ጋረቤ ሆሎሎ ቶህላ <<ሰሎቀሠተ ላጅኛ ጎላ ሲላላጅ ጅላ>>





ዶሮ ወደቤቷ እየሄደች ሳለ የሃምሳ እግር እናት አገኘች።  
 እናትየዋ ሃምሳ እግርም <<ልጄን አይተሻል?>> ብለ  
 ጠየቀች። ዶሮ በበኩሏ ምንም አላለች። እናትየዋ ሃምሳ  
 እግር በጣም ተጨነቀች።



ከዚያም እናትየዋ ሃምሳ እግር ትንሽ ድምጽ ነገር ሰማች።  
 <<እርጁኝ እናቴ!>> እያለ የሚጮህ ድምጽ። እናት ሃምሳ  
 እግር አካባቢውን እየቃኘች በጥንቃቄ አዳመጠች።  
 ድምጹ ከዶሮ ውስጥ እንደሚወጣ ተረዳች።